

**ክተባበሩት የሲዳማ ፖለቲካ ድርጅቶች የተሰጠ መግለጫ**

**በአገር ውስጥና ውጭ ለምትገኙ ለሲዳማ ተወላጆች በሙሉ**

የሲዳማ ሕዝብ የማንንም በር አንኳክቶ ደጃፉንም ረግጦ አያውቅም። ዎርበሎችና ሌቦች ግን በተከታታይ ዘመናት ለመዳፈር ሞክረዋል። የሲዳማ ሕዝብ ከአጼ ምንልክ ሥርወ መንግስት አንስቶ አሁን እየተንገዳገደ እስካለው የወያኔ ከፋፋይና ዋሽ መንግሥት ድረስ ለዲሞክራሲና ለነፃነቱ የምያደርገውን ትግል ባለማቋረጥ በየደረጃውም ያገኛቸውን ድሎች በማጎልበት ነፃና ያልተሸራረፈ የሥልጣን ባለቤትነት የሚረጋገጥበትን ሥርዓት ለመመሥረት ተመሳሳይ አቋም ካላቸው ኃይሎች ጋሪ ግንባር በመፍጠር ትግሉን በማፋፋም ላይ ይገኛል። ዛሬም ትግሉ ቀጥሎ ወደ አድስ ምዕራፍ መሸጋገሪያ ደርሰናል።

አሁን ያለንበት ሁኔታ በትዕብትና በጥላቻ የተዎጠረወ ህወሃት/ኢሕአዴግ በሕዝባችን ላይ እያደረሰ ያለው በደል ከምንግዘውም የኬፋበት ነው። ጥቅት ግለሰቦችን በገንዘብና በስልጣን በመደለልና መማታለል የራሳቸውን ጥቅም ያስጠብቃሉ። በተለያዩ መልኩ ከሕዝባችን በዘረፉት ገንዘብ መልሰው ሕይወቱን ለማኮላሸት ይጥራሉ። ብሳካላቸው አንድነታችንን ለማናጋትና ከፋፍለው ልዝዝን ቀንና ሌልት ይደክማሉ። ብዙዎችንም ለስደትና ለመከራ ዳርገዋል። ለዘመናት ተከባብረን ከኖርንባቸው ጎርቦቻችን ሕዝቦች ጋር ትንኮሳን በመፍጠር ለዕልቅት ለመዳረግ ይጥራሉ። መሠረታዊ መብትን ለመጠየቅ የወጣውን ሕዝባችንን በቆየው በግፍ ጨፍጭፈዋል። በአሁኑ ግዜ በተለይ በህገመንግስቱ የተደነገገውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንድሰጠው ህዝባችን ለአመታት ከዳር እስከዳር እየተንቀሳቀሰ ስጦይቅ የቆየውን መብት ጥቅማቸውን ስለሚነካባቸው ከማስፈጸም ይልቅ ሕዝባችንን በአስራትና በአፈና ለማንበርክክ እየዳዳቸው ናቸው።

አምባገነኑ መር መለስ ዜናዊ ከተሰወሩ ወራቶች ቢያልፉም ከንቀታቸው የተነሳ መርጠናል ለምሉት ሕዝብ እንኳ እውነታውን ትንፋሽ አላሉም። ይልቁኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንቅሮ እንደተፋቸው ስላልተገነዘቡ የአገዛዝ ዘመናቸውን ለማስረዘም እየደሉቱ ይገኛሉ።

በሌላ በኩል ደግሞ ከወያኔ ባላነሰ ዲሞክራሲን የምፈሩ ተላላዎች የተዛባና የተሳሳተ ዜናዎችን በማናፈስ በእጅጉ መስዋዕት የከፈልንለትን የትግላችንን አቅጣጫ ለማስቀየር ይሞክራሉ።

በመሆኑም ወቅቱ ጠንካራ የጋራ ትግልና ህብረትን ከመጠየኩም በላይ ታርካዊ ግደታችንም ስለሆነ በአገር ውስጥና ውጭ ላላችሁ ለሲዳማ ተወላጆች በሙሉ የምከተለውን ጥሪ እናቀርባለን፡

1. ብዙ ወገኖቻችን መስዋዕት የከፈሉለትንና እየከፈሉ ያሉለትን የነጻነት ትግል ከዳር ለማድረስ ሁላችን በቁርጠኝ ከመቸውም ግዜ በበለጤ መንቀሳቀስ አለብን። ማንኛውን የሰብአዊ መብት ረገጣ መረጃዎችን እርስ በርስ መለዋወጥና አለምአቀፋዊ አካላት እንድያወቁት ማድረግ
2. በውጭ የምትገኙ የሲዳማ ተወላጆች አሁን በመካሄድ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በቅርብ በመከታተል በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ተገብው ድጋፍ እንድታደርጉና በሁሉ መልኩ ከሕዝቡ ጎን እንድትቆሙ
3. በሀገር ውስጥ የምትገኙ የሲዳማ ተወላጆች በደል የምደርስባቸውን ወገኖች በቅርበት መከታተልና በጎናቸው እየቆማችሁ የታሰሩትንና ቤተሰባቸውን መጠየቅና አስፈላጊውን ትብብር እንድታደርጉ።
4. የሕዝቡን ትግል ለማኮላሸት በባንዳነት የቆሙትን በመከታተል መረጃዎችን በማሰባሰብና በማጋለጥ በሕዝቡ እንድትፋ እንድታደርጉ
5. የሕዝቡን የትግል አቅጣጫ ያልተከተለ ሀሰተኛ ዜናዎችንና ወረወሾችን የምያናፍሱ የውጭና የውስጥ ኃይሎችን ማጋለጥና መዋጋት
6. በመጨረሻም የወያኔ ተለጣፍ የሆናችሁ በሙሉ ለማይቀረው ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ተሳታፊ ለመሆን ከወያኔ የባርነት አገዛዝ ነፃ ለመውጣት ከሲዳማ ሕዝብ ላይ በማንሳት ከጎኑ እንድትቆሙ ጎብረቱ ጥሪ ያቀርባል።

ድል ለሕዝባችን፣ ሽንፈት ለወያኔና ለግብረአበሮቹ!!

USPJF

ነህሰ 13 2004